



በስኮትላንድ ለአዲስ አኗኗር አራሳዎን ማዘጋጀት ጊዜ ሊወሰድ ይችላል። ይህ በራሪ ወረቀት ህይወት በስኮትላንድ ምን እንደሚመስል እንዲረዱ ለማድረግ ያለመ ነው። በራሪ ወረቀቱ አንዳንድ ከትውልድ አገርዎ ሊለዩ ስለሚችሉ ባህል፣ ባህሪ፣ ህጎች እና ደንቦች አጭር መረጃን ይሰጣል።



ህጋዊ የእድሜ ገደቦች

ሰዎች ከ18 አመት በኋላ አዋቂዎች ወይም ህጋዊ እድሜ ላይ የደረሱ ተብለው ይወሰዳሉ። ሆኖም ግን ህጋዊ እድሜ ለአንዳንድ አንቅስቃሴዎች እንደሚከተለው ሊለያይ ይችላል፡

- አልኮል ለመጠጣት - 18 አመት ወይም ከዚያ በላይ መሆን አለብዎት
- ሲጋራ ለማጨስ - 18 አመት ወይም ከዚያ በላይ መሆን አለብዎት
- የመንጃ ፈቃድ ለማግኘት - 17 አመት ወይም ከዚያ በላይ መሆን አለብዎት
- ትምህርት ለማቋረጥ - 16 አመት ወይም ከዚያ በላይ መሆን አለብዎት
- የግብረሰጋ ግንኙነት ለማድረግ ለመስማማት - ጾታዊ ግንኙነት እንዲኖርዎ 16 አመት ወይም ከዚያ በላይ መሆን አለብዎት

ልጆች

- ወላጆች ልጆቻቸው 18 አመት እስኪሞላቸው ድረስ አለፊነት እንዳለባቸው ይቆጠራሉ
- ታደጊ ልጆች ህዝባዊ ቦታዎች ላይ ወይም ቤት ውስጥ ብቻቸውን መተው የለባቸውም
- ልጆችን መምታት ወይም መኮርኮም አይፈቀድም

ግጨስ



- ይህንን ምልክት በሚያዩበት ማንኛውም ቦታ ግጨስ ክልክል ነው
- ቤት ውስጥ ወይም ዝግ በሆኑ የህዝብ ቦታዎች በሮዎች፣ ምግብ ቤቶች፣ ቡና ቤቶች እና ፊልም ቤቶችን ጨምሮ ግጨስ አይፈቀድም
- በማይፈቀድ ቦታ ግጨስ በገንዘብ ሊያስቀጣ ይችላል
- ውጪ፣ በራስዎ ቤት ውስጥ ወይም በራስዎ መኪና ውስጥ በአከራይዎ በልዩ ካልታዘዘ ወይም መኪናዎ ለንግድ አገልግሎት የሚውል ካልሆነ በስተቀር ግጨስ ይፈቀዳል

አልኮል

- ህዝብ በሚሰበሰቡበት ቦታ፣ ለምሳሌ በመንገድ ላይ እና በመናፈሻ ቦታዎች ውስጥ አልኮል መጠጣት አይፈቀድም። ይህንን ማድረግ በገንዘብ ሊያስቀጣ ይችላል።

ስለት ያላቸው ነገሮች

- በስኮትላንድ ስለት ያላቸው ነገሮች ይዞ መገኘት ህገ ወጥነት ነው። ስለት ያለው ነገር ይዘው ፖሊስ አስቆምዎት ስለት ያለው ነገር ይዘው ከተገኙ በህግ ቁጥጥር ስር ሊውሉ ይችላሉ።
- በትምህርት ቤቶች ውስጥ ስለት ያለው ነገር ይዞ መገኘት አይፈቀድም

ማቆሻሻ

- ማቆሻሻ ወይም በመንገድ ላይ ቆሻሻ ወይም የማይፈለጉ ነገሮችን መጣል £50 ሊያስቀጣ ይቻላል።

መድልዎ

- በሚከተሉት ምክንያቶች ከሌሎች በተለየ ሁኔታ መታየት፣ ወይም ሌላውን ሰው በተለየ ሁኔታ ማየት ወይም ማግለል ህገ ወጥነት ነው። በእድሜ፣ በአካል ጉዳት፣ በስርዓተ ሥነ ልቦና ስያሜ፣ በጋብቻ እና በማህበራዊ ግንኙነት፣ በእርግዘና እና በወሊድ፣ በዘር፣ በሃይማኖት እና እምነት፣ በጾታዊ ግንኙነት ወይም በጾታዊ ግንኙነት ላይ ባለ አመለካከት።
- ትንኮሳ ህገ ወጥ ነው ወደ ህጋዊ ክስ ሊያመራ ይችላል።
- በንግግር ወይም በአካል ትንኮሳ እንደተፈጸመብዎት ከተሰማዎ ለፖሊስ መንገር አለብዎት። እንዲሁም ከስኮትላንድ የሰደተኛ ምክር ቤት (Scottish Refugee Council) አንድ ሰው በማናገር ወይም በስልክ ቁጥር 0800 027 3901 ጸረ-ማህበረሰብ ባህሪ የተግባር ሃይል (Anti-Social Behaviour Task Force) በመደወል እርዳታ ማግኘት ይችላሉ።

በሴቶች ላይ የሚደረግ ጥቃት

- በሴቶች ላይ የሚደረግ ጥቃት ፣ የቤት ውስጥ በደል፣ አስገድዶ መድፈር፣ የጾታዊ ጥቃት፣ ሴተኛ አደሪነት፣ ጾታዊ ብዝበዛ እና ህገወጥ ዝውውር፣ ህፃናት ላይ ጾታዊ በደል ማድረስ፣ የሴት ልጅ ግርዛት (FGM)፣ አስገድዶ ጋብቻ፣ የክብር ወንጀሎችን ሊያካትት ይችላል
- በሰኮትላንድ ውስጥ ያሉ ሁሉም ሴቶች እና ልጃገረዶች ከማንኛውም አይነት ሴቶች ላይ ከሚፈጸም ጥቃት የመጠበቅ ህጋዊ መብት አላቸው
- የቤት ውስጥ በደል የአካል በደል፣ የጾታ በደል፣ አእምሮአዊ በደልን እና የገንዘብ ምዝብራን ሊያጠቃልል ይችላል
- ማንኛውም አይነት ጥቃት ወይም የቤት ውስጥ በደል ላጋጠማት/ላጋጠመው ሚስጥራዊነቱ በተጠበቀ ሁኔታ የአርዳታ አገልግሎት አለ

እገዛ እና ምክር ከድርጅቶች ማግኘት ይቻላል እንደ:

- የሰኮትላንድ የሴቶች እገዛ የቤት ውስጥ በደል (Scottish Women’s Aid Domestic Abuse) የአርዳታ መስመር: 0800 027 1234 (24 ሰአት)
- ብሔራዊ አስገድዶ የመድፈር እና ጾታዊ ጥቃት (National Rape and Sexual Assault) የአርዳታ መስመር: 08088 01 03 02
- አርክወይ ግላስጎው (Archway Glasgow): 0141 211 8175

የባህል ልዩነቶች እና ተቀባይነት ያለቸው ባህሪያት

ምንም እንኳን አንዳንድ ባህሪያት በህግ የማይደገፉ ቢሆንም፣ የሰኮትላንድ ባህሎች እና ከእርስዎ የሚጠበቁ ነገሮች ከአገርዎ የተለዩ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህም የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ:

- የግላዊ ቦታ እና የአካላዊ ግንኙነቶች ላይ የሚጠበቁ ነገሮች ከአገር አገር ሊለያዩ ይችላሉ። በታላቋ ብሪታንያ በአጠቃላይ ሰዎች በህዝብ ውስጥ ምቹት እንዲሰማቸው ጥቂት ግላዊ ቦታ እንዲሰጠቸው ይጠበቃሉ።
- በትላልቅ ቡድኖች መሰባሰብ፣ በተለይም በወጣት ወንዶች ቡድን የሚያስፈራ ወይም አደገኛ ተደርጎ ሊታይ ይችላል።
- በታላቋ ብሪታንያ ሁለቱንም ያታዎች ሴቶችንም ሆነ ወንዶችንም ስላም ለማለት የተለመደው ስለምታ አስጣጥ ሁኔታ ‘ጤና ይስጥልኝ’ (‘hello’) ማለት እና/ወይም እጅ መጨበጥ ነው።

በታላቋ ብሪታኒያ ማሽከርከር

በታላቋ ብሪታኒያ ለጥገኝነት አመልክተው ከሆነ እና “ለመቆየት መለቀቅ” ገና ያለገኙ ከሆነ ከ25 ማርች 2010 ጀምሮ ለታላቋ ብሪታንያ የአሽከርካሪዎች ፈቃድ ማመልከት አይችሉም።

መኪና ሊያሸከረክሩ የሚችሉበት አጋጣሚ ካለ የሚከተሉት ሊኖርዎ ይገባል:

- የአሁን/ጊዜው ያላለፈበት የማሽከርከር መንጃ ፈቃድ
- ለተሸከርካሪዎ የመድሀን ዋስትና
- የአሁን/ጊዜው ያላለፈበት ተሸከርካሪዎ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን የሚያረጋግጥ የ MOT የምስክር ወረቀት
- የአሁን/ጊዜው ያላለፈበት የመንገድ ታክስ ዲስክ
- ከታላቋ ብሪታኒያ ውጪ ከሆነ አገር ሙሉ እና ትክክለኛ የመንጃ ማሽከርከሪያ ፈቃድ እና ይህንን የሚያረጋግጥ የሰነድ ማረጋገጫ ካልዎት፣ በውጭ አገር የማሽከርከሪያ ፈቃድ ወደታላቋ ብሪታንያ ከገቡበት ቀን አንስቶ ለ12 ወራት ለማሽከረከር ይችላሉ።
- በአልኮል ወይም በአደገዛዥ እጽ ግፊት ስር ሆነው ቢያሸከረክሩ በህግ ሊከሰሱ ይችላሉ

የቴሌቪዥን ፈቃዶች

- ቴሌቪዥን ካልዎት የቴሌቪዥን ፈቃድ መግዛት አለብዎት።
- **0300 790 6131** በመደወል፣ በመስመር ላይ www.tvlicensing.co.uk ወይም ይህ ምልክት ባለበት በማገኛውም ሱቅ በአካል በመሄድ የቴሌቪዥን ፈቃድ መግዛት ይቻላል:

